

የኢትዮጵያ የቃዬ ልብ መልእኩት ውይ ርመጣ ስምምነት

1 ኃው-ለ-ሰ፡ የክርስቶስ አ.የአ-ሰ ባረድ፡ ፊወ
ር.የ ለማን የተጠራ-ና ለእምነትና ወን
ፖል የተለያ፡ ²በሰላም መጽሑል በንብረቱ
በከ-አ በቅዱ-ሳት መጋፍ-ት አስቀድሞ ተሳፋ
ተሰጠ፡ ³መግለጫ-ም ሲሉ ላይ፡ ለሁም ከዚያ-
ዘር ሲሉ ሆኖ፡ ⁴በቅድ-ሰና መጋፈለም ይገም
ከመ-ታኑ በመኅማቱ የእምነትና ሌጅ
መሆኑ በተ-የራል ሲሉ ተገለጠው፡ ሲሉ
ታኑ-ቻ እና ሲሉ ከርስቶስ ነው፡ ⁵በአርስ-
በከ-አ ሲሉ ለመ-ከአከማኑ ሁ-ለ-መከ-ከአ
ለም-ቻ በአምናት አማካይ-ት ወደማጥኑው-
መታወቂ ለመተራ-ት ይጋኝና ፊወርያ-ትን
ተቀባዩን፡ ⁶እናንተ ል-ሳ-ቻ-ም ለእ.የአ-ሰ
ከርስቶስ እንዳሆኑ ከተጠሩ መከ-ከአ
ችሁ፡

Պեղականէս ՀԴ-ՓԵՐԸ Ֆ.Գ.Ղ ԱՄ
ՄՅ ՀԴ-ԹՎ ԱՇԽ ԱՇԽ ԱՃ: ԻՆ
Գ.Դ-Դ ԻՆՎԱԿԱՆ: ԻՆ.Դ-Թ ԻՆ,
ԲՈ-Ն ԻՆՎԻՆ ԶԵ ԱՄ ԱՃՆԻ ԲԱՅ:
ԸՐՅ ԱՄՊԴ ՔՁ-ԱՆ ԶԵ-Գ

8 ԻՆ-Ը. ՀՃՈՔԾՊՂՅԻ ԱԹՐԴՇԴՄ ՈՂԱՊԹ
Ս-Ը. ՈՄՋՈՎԿԻ ՈՂ Ս-ԴՇՄ-Մ ԱԹՐԴԻՆ
ՈՒ.ՔՐ-Ը ԽԾՈՎՔԻ ՀՄՋՈՎԴԱԼՍ-::
9 ԽԹՌԸ ԹՐԴ ՔՄԱ ՀՆՁՄՊՐԴՄ- ՔՃՔ
Դ ՄԵՂԱ ՈՄՋՈՒ ՈՄ-Ը. ԱԱ. Ք
ՊՐԴԱՐԱՓ ԱԹՎԱՊԻՖԵՏ ԹՐՈՒՆ ՆՎ-: 10 Ո
ՃՈՒ-Ը Ս-Ը Ա ՀՃՈՎԴՅԱԼՍ-: ՀԱ-Դ
Ք-ԳՄ ՈՄՋԱՀԴ ՈՒՊԱԿԻՖԵՏ Ճ.ՔԾ
ՄՋ ՀԵՐԴ ՀՆՁՄՊՐԴ ԹՐՈՒՆ ՔԻՆ-ԸԱՀ
ԱՀԸ: ՃՃԸ ՔԸՄ-::

11. ՀԱՅՀ-ԴԱՅ ՔՊԵՐԴԱԿՄԱՆ ՄԹՅԱՎՊ
ՈՐՄ ՀԻՖԵԼԻ-Մ ԽԸ: ՊՐԵՄ ՀԳԳ
ՓԱՍ: 12. ԲԵՒԹՎԻ ՀՐԱՄԱՆ ՀԵ
ՑՑԵՎՄ ՀՄԱՆՆ ՀԱԾՈ ՈԾԱՎՀ ՀՀՑՀ
ՈԾՎՀ ԽՎ: 13. ՎԵՐԺՊՐԵՄ ՄԲԵ: ՈԾԼՈՒ
ՀԱԽՎԻ ԽԸ ՀՀՑ ՀՀՑ ՄՆԱՅ: ՈԾՀԱՄԻՄ
ԽԸ ԳԵ ՀՀՑՎՄ ՈՒ ՂԵ ՕՔԸ ՀՀՑ
ՆՈԾԳ: ՄԲԳԻ ՍՅ: ՀՈՒ ՀԱՅ ՔԸԸ
ՄԹԻԱԽԱՅ ՀՀՑ-ՄՎ-Ք ՀՄՎՈՒՄ:

14 የሂሳብ ተና ለሁኔታና ለአሁኔታና
ለጥበብቸው ትና ለማየትዎችል፡ ይህ አለበት፡
15 በርሃም ለግዢታና፡ ለእናንተም ወጻኢልን
ለመስቀል ይጠናዣዎ፡ ለክቡር ነው፡፡

16 የወጥናለ አሳርርም፡ የወጥናለው
ለማሪያምን ሆኖ ሁሉ ለደንት የሚሆን የወጥና
አበበር ገዢ ነው፡ ይህም በመጀመሪያ
ለአይሁዳ፡ ቅጥሎም ለእኩብ ነው፡፡
17 የወጥናለ የወጥናለበኩበር ድጋፍ
ተገዢዥል፡ ድጋፍም ካመ ፕሮግራ

1:1 *dw^m9:15;*
C^m9:16;16:
4:1 1:24C^{2:12;}
11:7;11:20;8:9;
1:8 T^{4:17}

1:2 *A^m1:10;*
dw^m13:32;A^m1:2;
C^m3:21;T^{4:3:8}

1:3 *T^m6:11;*
P^m1:14;C^m9:5;
dw^m4:43;

dw^m2:24;1:4C^{1:2}

1:5 *dw^m9:15;*
6:7;C^m16:26; 1m
9:11:14;

1:6 *L^m0:41;* *6:*
17:14;

1:7 *dw^m9:13;*
C^m8:39;1:4C^{1:3;}
K^m1:21;T^{4:14:14;}
dw^m1:20;L^m1:4;

7:1+15:22:23	לְ
1:14 1 ^ט כֹּוֹר: 16	לָ
1:15 כֹּוֹר: 15:20	רְ
1:16 רְהַשֵּׁד: 15:1	רְ
דְּרִי: 26:13+34:6	דְּ
כְּרֹב: 2:10:	כְּ
1 ^ט פְּנִים: 1:18:	פְּ
2 ^ט מְתִיר: 1:8:	מְ
1:17 דְּבַרְבָּרָא: כְּזֹעַק	בְּ
3:21+19:30:	זְ
הַאֲסֹר: הַמִּסְרָא: 11:	אֲ
הַלְּוִי: 10:38	לְ
1:18 כְּבָשָׂן: 3:36:	כְּ
כְּמַלְךָ: כְּלָא: 5:6:	מְ
כְּרָב: 6:1+תְּרִילָה: 10:	רְ
הַלְּוִי: 19:15	לְ
1:19 דְּבַרְבָּרָא: 17	בְּ
1:20 אַמְרָה: 19:1-6:	אַ
כְּמַלְךָ: 2:	מְ
1:21 הַגְּשָׁבָה: 21:	גְּ
הַכְּבָשָׂה: 17:9:	כְּ
הַלְּוִי: 17:18	לְ
1:22 1 ^ט כֹּר: 20:	20:

በዚህ መጠሪያ በእምነት የሁኔታውን ደረሰኝ ተብሎ እንደ
ደረሰኝ በእምነት ይኖራል” ተብሎ እንደ
ደረሰኝ በእምነት ይኖራል” ተብሎ እንደ

የኢትዮጵርያ ቁጥር 10ወች ፲፭

¹⁸በኢትዮ-ታ-ዋው አመትና በፍርማው በማይደረግ
መግኘዣው የኢትዮ-ታ-ዋው ሁሉ ፊይ የለን
ከተማው ቅሬን ካልማግኝ ይገባባል፡ ¹⁹በላ
የኢትዮ-ከተማው ሌታው የሚችልው ለእነርሱ
አሁን ነው፡ የሚከተሉትም እንዲከተማው
እኔበት ወልደ እድርጋቸው፡ ²⁰በላም ካልተመ
ቃም የሚያደርግው የየኢትዮ-ከተማው ባንበር
ካው-ም ካልማግኝ ንብረና መለከተኛቱ፡
የተረረ በግልጽ ይታዋል፡ ለላይ ለማቅ
መከናዣ የታው-ም፡

²¹የኢትዮጵያን በ.ወ.ቁጥር እንደ፡ እንደ
ማኑት አለበትናታም፡ ጥስጋጥም
በቀረ በላትታም፡ ንጉ ቤት ተሳጥቶው ፍራ
ነ ሆኖ፡ የሚያስተውል ልቦችው መለያ፡
የበባቸት ነት ለሉም፡ ወጪቸት ሆኖ፡
የዘላለው ኦሮ ተከናወስ የመት በኋላው
፡፡ በዚህ በመድረሻ፡ በእንደሰትና በምድር ልቦ
ማስበት ይቻል፡ መልክ መልዕስ፡ ለወጥ፡፡

24 የሰነድ ስም እንዲከተሉ በተጠና ተት ተዋ
ው የልማት መቻቸው እና በርሃቶው
በ አካላቶች እንደሆነውና ቅዱስ
ለለው ፍቅር ሆኖ አሳይ ለማቻቸው፡
የሚከተሉበትን አውነት በከሰት ለመጠና
በጠሪ ይቻቸው የጠር አመለሁ፡ አገልግሎም፡
በጠሪ ለዘላለም የተመሳሳይ የው፡ አማካይ፡
26 በዚህ መካከል ይቻቸው አብዛኛው አገልግ

የን ምስቃት አገልጻ ስጥቶው፡
የቃቃውም ላይ ለማከርቃቁው
በግዢውን ብቻናት ባከርቃቁው
ለሁነው ብቻናት ለመጠበ፡²⁷ እናይሁም
ንድቃት ለማከርቃቁው የሚገባ በዚህ
የቃቃን መካናት ተተው እርሱ በርሃቁው
ቻዎት ተቃውል፡ ወጪቃቃት ከው ጉዳቃ
ር ንዑስ ሂደሙ፡ ለክፍ አድራ
ቃቃውም የሚገባቃውን ቅጣት በጥ
ቃቃው ልይ አመጠበ፡

3:18:19 **1:23** **הַיְלֹדֶת** 16:17: **וְמִתְבָּרֵךְ** 106:20: **אֱלֹהִים** 2:11:
17:29 **1:24** **פָּנָים** 26:28: **וְמִתְבָּרֵךְ** 18:12: **אֱלֹהִים** 4:19: **אֱלֹהִים** 4:3
2:5 **הַיְלֹדֶת** 44:20: **אֱלֹהִים** 10:14:13: 25:16:19:20:
9:5:11:36: 2**פָּנָים** 11:31: **1:26** **פָּנָים** 24:28:
18:22:23: **אֱלֹהִים** 4:19:1-4:5: **1:27** **הַיְלֹדֶת** 18:22:
13:1 **פָּנָים** 6:18

ወያም በቻክናው መግለጫ
ወያም የአጭልከናዎች ላይ መሠረት ማረጋገጫ እና ተሞላ
7 ወያም ከዚህንት ወደ እናነት

28 ካዕለም በረይ በከሳሽናው እንዲከበር
ማውቅ አይወቻምም በማግኘቶው፡ መጽሑፍ
የማይጣዱን እንዳደርጋ አሳይና ስጥቶው፡፡ 29 በሁ-
ሉም ሰራተኞች ከፌት፡ ሰጥሞነትና
መግባር በላይነት፡ ተማልተዋል፡ ቅዱትና
ኩስ ገዢነትና፡ ጥልን፡ እያዘጋጅነትና
ተክክለኛ የተመለከተው፡፡ መግዛድ
30 ሰም አጥፈቻቸ፡ ክምዓከን የሚጠለ፤
ተሳሳቢዎቸ፡ ተሰቦተዋቸና ተምክበትዋቸ
ዋቸ፡ ከፌትና የሚመራበትና መግዛድ
የመጠኑና፡ ለውሌቸታው አይታዘዝሙ፡፡
31 የማይሻለውለ፡ ወል የሚያደርጋ፡ ሪፖርና
የላይቶውና ማለያቸ ፍቃው፡፡ 32 ይህን የሚያ-
ደርጋ ሁሉ የተ ይገባቸዋል የሚልዎን
ተከለለኛ የሚኖሩን የክጻዬዎች አካል በ-
የ ወቀም፡ እነዚህ ገዢቸ ማደረግ በታ-
ሳይ ሆኖ፡ እንዳሁ የማይደርጋትንም
የሚረጋገጫ፡፡

የክጻዬዎች ደረሰኝ

2 ስልጊዜ እንተ በላለው ልይ የምትኬ
ርድ፡ የምታመነሻበት የለሁም፡ በላለው
ለይ በምትኬርድበት ንብር ሁሉ፤ ለሉን
ተከለለሁ ይረዳ የሆነትው እንተ የኩ-
ታደርጋለሁ፡፡ 2 እንደሆነ በማያደርጋትኋው
ለይ የክጻዬዎች የሚል ተከለለኛ መሆኑን
አድዎቹለን፡፡ 3 እንዲሆነ እንተ ሰው በላለቸ
ለይ እየደረሰኝ፡ የኩን የምታደርጋን ከዚ
ከካሳሽናው የሚል ተከለለኛ የሚሆናል
ለለምዋኑን ለማሽ የካላለም ስወዎት
ይስጥቶችዋል፡፡ 4 ንብር የኩን በራስ መቆይና
አውነትን ተተወ ከፌትና በማከተለ-
ፍርድና ቀመ ይረዳ ተዋዋል፡፡ 5 ንብር
የማያደርጋን በማግኘቶው ሰው፡ እስቀልው
በለይሁድ ከዚያም በእኔሮ ልይ መከራና
ማቻቻቸ ይሁናል፡ 6 ንብር የኩን በላለም
ለማግኘቶው፡ እስቀልው ለለይሁድ ከዚያም
እኔሮ ከዚያም በእኔሮ ልይ ለለይሁድ
የማግኘቶው፡፡ 11 እንደሆነ የሚሰና ለለይሁድ
የማግኘቶው፡፡

1:28 $\Phi^{\circ} 24:26$
1:29 $2\Phi^{\circ} 12:20$:
 1 σ , σ 5:13;
 σ 6:23; σ 9:10
1:30 2 σ , σ 3:2
1:31 2 σ , σ 3:3
1:32 σ 150:10
 σ 114:8; σ 118:1
 22:20; σ 6:6;23:
2:1 2 σ 125:7-8
 σ 7:1;2
 σ 21:20
2:4 $\Pi 034:6$
 σ 19:22;9:23;11:22
 11:33;12:1;13:7;18:3
 27:3;8:16; Φ 22:2;
 3:25;1 λ , Φ 1:16
 1 λ ;20:3
 λ 2:3;9:2; λ 3:15
2:5 σ 110:5;
 σ 8:1;16:4; λ 6:17
2:6 σ 162:12;
 σ 16:27;9:9;24:12
2:7 $\Phi^{\circ} 10:$
 σ 25:4;
 Φ 15:5;53:54;
 2 σ , σ 1:10;
2:8 λ 22:3;31:
 λ 02:12;
2:9 $\Phi^{\circ} 10:$
 σ 13:2;10:
 σ 21:16
2:10 $\Phi^{\circ} 9:$
 σ 21:16
2:11 λ 10:34
2:12 σ 3:19;
 6:14; 7:4;
 Φ 9:20;21:
 λ 4:21;5:18;
2:13 σ 01:22;
 23:25
2:14 λ 10:35
2:16 σ h12:14;
 λ 10:42; σ 26:16
 25:1 Φ 4:5;
 2 σ , σ 2:8
2:17 $\Phi^{\circ} 23:$
 λ 8:8;10:3;11:
 Φ 5:45; σ 9:
2:21 σ 23:3;4
2:22 λ 19:37
2:23 $\Phi^{\circ} 17$
2:24 λ 052:5;
 λ 13:22;23; λ 2:2
2:25 $\Phi^{\circ} 13:27$
 λ 4:4;9: 9;25:26
 λ 5:3;
2:26 $\Phi^{\circ} 8:4$:
 Φ 4:6;7:19
2:27 σ 12:41;42
2:28 σ 3:9;
 σ 8:39; σ 9:6;
 σ 7:16;6:5
2:29 $\Pi 30:6$:
 Φ 5:44;12:43;
 σ 7:6;7:1; Φ 4:5;
 Φ 3:6;10:18;
3:1 10:4; λ 3:3;
 σ 2:11;1 λ 02:4;
 λ ;3:4
3:2 $\Pi 04:8$:
 σ 11:17;19:
 λ 7:38; σ 9:4;5

13 አሁን በሌላበት ገጠኑት እየቁጻርም::
14 ይህን እናይ ከካምም ፖሮር እስከ መሰረ
ደረሰ ስለተ፡ እናይ ከካም አሁን በመባለ
ገጠኑት ባልሏች፡ ላይ እናዚ ወጥ ነዋሪ
አካምም ይመጣ ንጽድ ለለው እያሳለ ንብረ፡
15 እና ተጠቃው እናይ በራሱ መጠኑ
እየደለም፡ በእናይ ለው መተላለፍ በዘመኝ
ከዚቱ፡ የሚጠበኩፎ ይጋኙ በእናይ ለው፡
ይናውም በእየወሰን ካርቦበት ይጋኙ የመባለ
ለጠቃው ለሚወቂ እናይት እብል ይተረፈሩ!
16 ይግኙ ቅዱ የሚጠበኩፎ ለጠቃው እናይ እናይ
ለው የገጠኑት ወጠት እየደለም፡
የዚንቃቀም ይርሱ የአንድን ለው ገጠኑት
አት ተከተሉ ተነኑን እመጣ፡ ለጠቃው
ገን እየለ መተ ለለፍን ተከተሉ ይረዳች
እመጣ፡ 17 በእናይ ለው መተላለፍ ምክንያት
ውጥ በዚህ ለው በከል የገጠኑ ካርቦ፡ የሚጠ
በኩፎ የተተኞ ፈረሽ ይጋኙ የቁድቅ
ለጠቃው የተቀበለ፡ በእናይ ለው በኢ.
የዚ እናይ ካርቦበት እናይት እብል
ው በእየወቂት እናይባዬ!

¹⁸ የኢትዮጵያ በኢትዮ ስው መተለደፌ
የተናገሩ ክንክ ሰራተኞች ስው ላይ እንደ መግብታዊ
እንዲሁም በአንድ የቆዳዎች ለሆነ ሰላም ሰላ
ስብዕትን የሚሰጥ ይፈቅ ተገኘ፡፡ ¹⁹ በአንድ
ስው እለመታዬ በዚምቀት ንጉሴተዋዋች
እንደ ሆኖ፡፡ በአንድ ስው መታዬ ደግሞ
በዚምቀት ይፈቅ ይሆናል፡፡

²⁰ኩና በመምጣቱ መተላለፈ በኋይ እንደ
ግን ንጂሳት በበሸበት ዘመን አባልዎ የተታ
ረዳረዳው ሆኖ፣ ወይም የሚገው ንጂሳት በጥቶ
እኔዎ የሆነ ሙሉ፣ በአዲስ ክርክሩ በተከራ
ደንቅም የዘላለም አይወለሁ ይገኝ ቢንድ ዘመን
በፊቻቻ ፈንቃዬንኑ የውጭ::

ለንጠቅተኛ መዋቅት በከርስቲያን ከያዥ መሥራት

6 አንጻዳህ የዚ እናለለን? ይር እናደሰበ
ነጠኢት አያውራ-ን እናነር? የዚ አይ
ሁም? ለነጠኢት ጥተኞል፤ ቁጥር እናደተ
እናርን ካንጻዳህ በእርሱ እናደለን?
የነከደቸው አያስስ ዝር እናደ እናደሁም?
የተጠመቸው፤ ከዚቱ ዝር እናደ እናሁም
ሁሉም እናደ ተጠመቸው እታውቸውን? ተስላሬ
ከፍቅር በአብ ካብር ከዚተ እናደ ተነሮ
እኛም እናደሁ በአድስ ስወመተ እናደሁም
የተዋዋቸው፤ ጥተኞል ካናርሱ ዝር ተቀብሩዋል::
ጀዴቱ ካናርሱ ዝር እናደሁሬ ካትባዕ
ርሃ፤ በተዋዋዴው ድጋጥ በእርሱ ካናርሱ
ዝር እናደባረሰለን:: የነገድባህ የነጠኢት
በርቻ እናደሁም:: የነጠኢት ስወመተ
እናደሆኖ አርሱው ስዋቸው ካናርሱ ዝር
እናደ ተስቀል እናውቸውለን? የምክንያቶም
የዋጥ ካናጠዢ ካት ዘመኑል::

5:14 *m^g3:11:12*
4:1c 15:22:45
5:15 *m^g12:18;*
19:1 *dh^g5:15:11*
5:17 *m^g12:*
ph^h10:10
5:18 *m^g12:*
h^g5:31:11
c^g4:25:
5:19 *m^g12:*
c^g3:9:6&2:8
5:20 *c^g3:20:*
6:11:7:8:7:10:31:19
1:10:1:13:14
5:21 *m^g12:14*
t^g25:54:6
c^g6:16:13:24:
61 *f^g15:*
c^g3:5:8:8:31:
62 *f^g* 6:10:11:
18:1:c^g8:13:
c^g3:5:1:1: 2:24
63 *m^g28:19*
64 *f^g:*
dh^h2:24:
c^g7:7:6:24:c^g
1:10:1:12:2:11

5:17; **6:6**, 4:22-24;
7:13:10
6:5 **4:8**:
6:28:11; 2:**6:4**:10;
6:6, 2:6; **6:3**:10;
11:**6:2**:12; 3:1
2:10, **6:2**:11
9: 5:24; 6:14;
6:7 **4:18** 6:
4:5 **6:9** **4:1**

4: dh^u 2:24: 6:
1:18 6:10 Ph²:
b:17:27
6:6 Ph² 2:3-8:16:
C^u 7:24:2 Ph⁴ 4:
10:7 1 2:20:5:24:
h^u 4:22:6 A³ 10:
Ph¹² 1:2:20:3:3:3:
+11 Ph²
6:12 Ph¹⁶

6:13 Φ^* 16:19;
C^a7:5 12:1;
2ΦC5:14 15:
1&T2:24
6:14 Φ^* 16:
C^a2:12 3:24
6:15 Φ^* 1:14
6:16 Φ^* 6:12; 14:
17:20; 22:1

17:20:25:
H^q4:7:♦m^un51:5:
119:133:♦h⁸34:
C^m5:21:7:14:
23:25:8:2:
28:2:19:
6:17 ♦^u16:
C^m1:8:2♦C²:14:
2m,♦P¹:13
6:18 ♦^u2:7:22

6:18 Φ^x 2:7:22
 16:22: **C^m** 8:2:
 18: **T4:1:**
6:19 Φ^x 13:22:
C^m 3:5: **T4** 3:15:
6:20 Φ^x 16
6:21 Φ^x 23

8 ክከርስተያን ዝር ከዚቻን፣ ክሳር ገር
አንድምናምር እናምናለን፣ የክርስተያን ከዚቻን
ተነሱዋልና፣ ይጠሙኝ እናድማቻዎት እናወ-
ቻለንና፣ ወቅት ክልጋዊኝ በእርስ ላይ ጥሩ
በት አይደረግም:: በባሞተ ገዢ፣ ለሰንዳና
ለመጨረሻ ገዢ ለገንዘብ ወጥ኏ል፡ የገ-
ንዘብ በከይወጥ መኖርን ለለጠቃሚዎች ይገኘ-
ል፡፡

11 እናደረሰሁም ለገንዘብ እናደ ወጥቻዎ-
ንበ ወን በክርስተያን እያወስ ለለጠቃሚዎች ስ-
ያ ወቅት እናደ ሆኖቻዎ ልማትዎን ቅጠኑ፡፡
12 ለላ ሲሆ ከፌ መቅተኝ ተፈጻሚ ብንድ
በጣም ሁኔታዎ ላይ ንጂወስ እናደገኘውሁት
አቶ ሪፖርት፡፡ 13 በሌላቻቻዎን የከራት
መማሪ እናርጋቻዎ ለገንዘብ እናቅርቡ-
ይልቀንስ ከዚት ወደ ስይወጥ እናደ
ተገኘኑ ማዋቅ እናርጋቻዎ ልማትዎን ለለጠ-
ቃሚዎች እቅርቡ፡ በሌላቻቻዎንም የጋድሮ
መማሪ እናርጋቻዎ ለለጠቃሚዎች እቅርቡ፡፡
14 የገንዘብ በታች እናደ ከዚህ በታች
በጠልሆናቻዎ፡ ንጂወስ እናደ ቅጠኑም፡፡

የፋይ ባድች
15 እንጂ የሆነ ይህን ይህን? ከዚህ በታች ላይ
ሆኝ: ከዚ በታች በመሆኑን ጉጠኤት
እኔም ልማት በዋጭ እኩ ጉጥሮ! 16 የዳንታውን
እኔ ባደረ እኩ ማርጓቷሁ በታችርሃ፡ ለምት
ታካሚ ለእኔ፡ ይኩውም ወደ ታች
ለማግዥም ለገዢ ተመልዥ ወደም ወደቀቻ
ለማግዥርሰው ለመታወች ባድች እኔ ባድች
ሆኑን እታውቅምን? 17 ነገር ማንበአት
በታች የሚከተሉ በሆምም፡ ለተተወቻሁለት
ተምህርት በሙሉ ለብን የታወችሁ በመሆኑ
ቻሁ ከዚከከላይ የተመለከት ይህን? 18 ከተወቻሁ
ኋላ መተቻዎች ይቻች በታች ለማቻች ይቻች

19ՈՒԵՐԸ ՀԵԿՄԻ ՈՂ ՄԳՇՄ: ՈՂՄ-
ՔՆՔ ԵՎՆ ՀԱԼԱՅ: ՈՂԱՔՄՇՄ: ՈՂԾՆԴ-
ՀԾԻՒՈՒՆ ՀԵՊՈ ԱՊՎՀԾ ԻԿ-Դ Ժ-ՓԾԱ-
ՀՆՅ ՀՈՅ: ՀԱՄ- ԲՐՊՄ ՄՋ ՔՔԾԱ
ԱՊՎՀԾԱԾ: ՔԾՖ ՊԵՐ ՀԵԾԾՄՇՄ: ԱՓ-
ԾՈ::: 20ԲՐԱԿԱԴ ՊԾԴ ՈՂՄ ԻԿ-Ք-
ՀՑ ՀՈՇՄՇ::: 21ՀԱՄ- ԻՄՊ-ԳՏՈՒ-
ԴԿ ԲՇ ԱԱ ԹՄ: ԴՔՄ ԱԴ-ՄՇ: ԲԱ-
Ք ԿԿ Մ-ՄԴ Պ-Դ ԿՄ::: 22ՀՈՅ ՍՇ
Խ-ԿԱԴ ԿԱ Մ-ՄԴ Բ-ԿԱԿԱԿԵ-
ՊԾԴ ՄՋ Ք-Ա: ՔՊՄ-ԱԱՈՈ-Դ-Պ Գ-Ծ
ՄՋ ՔՔԾԱ: ՔՊԱ-ԿՄ-Պ-Պ-Պ-Պ-
ԲԱԼՄ ՀԵՐՄ- ԿՄ::: 23ԻԿԱԴ Բ-Ծ Մ-
Պ-Դ ԿՄ: Բ-ԿԱԿԱԿԵ ՈՄ- Պ-
ՈՒ-ՄՇ ՈՒԾՈՒՐ

አዲስ የዕለታዊ ሪፖርት

የጊዜ ታስቦ

7 መንግድዎች ሆይ: አማካይ ለማቅረው-ቁ ለወቻ
አናገራለሁ፡ አማካይ በላይ: ለወቻ ላይ
ሥልጣን የሚፈጸመ፡ ለወቻው በከተማውት
አስተሳ ደረሰ ለታ መሆኑን እታውቀምን?
እናገሩት የግዢት ለተ ክበደ ይር በላማ
የታስፋት የጥናትሆነው እርሱ በከተማውት
አስተሳ ደረሰ ስዕ፡ ባሻ ባጥት ገን ከው
ለታ አማካይ ነገ ተሆናል፡፡ የገዢ ገን ባሻ በከ
ተማውት እያለ ለላ ለወቻ ባጥቱ እመንጫዬ
ተሞላል፡፡ ባሻ ባጥት ገን ለላ ለወቻ
ብጥቱም እንዲ፡ ክበደ አማካይ ነገ ተሆናል፡፡
እመንጫዬ እጥቃለም፡፡

ከንጂአት ጋር መጀገለ

ንኅጋግሽ ሚኒስትር አቶ በረሰሰ ገዢ
አቶ ንዑስን በፍቅር እና ደንብ ነገር በ
በላይ በተጨማሪ የሚከተሉ የሚ
ከናወል ሆነ በለውሃዎች ነገር፡ ሆነ አቶ ንዑስን
የፈልጊዣ የሚከተሉ የሚናገድ ሆነ በለር
ግጥ እና ደንብ ነገር፡ ይጠበኩት የሚ ተከናወል
በለጥናው ደረሰኑ ተመክም በላይ ወሰኑ
ማኅናዎች ማያዝ አቶ የሚከተሉ እና የሚ
ከናወል ያለ ስሜ የሚከተሉ ንዑስ፡ የስነ
የፈጸም ሲደው ነገር፡ ተከናወል ከመጣ
በላይ የሚከተሉ የፈጸም ሲደው ሆነ፡ እናም
ሞት-ሁ፡¹⁰ ለለከራውት እና ደህንም የታዘዘዎች የ
ቻለዝናዎች የሚከተሉ እና ደህንም ተገናወለሁ፡¹¹
የስነው በተከናወል በተጨማሪ የሚተናዋሁን ደረሰኑ
በመጠቀም እና ሰላለድ፡ በተከናወለሁ የፈለድ፡¹²
የስነው ስጋት በረሰሰ ተቆሰ ንዑስ፡ ተከናወለው
ቅርቡ፡ የደረሰኑ መሳካም ንዑስ፡

13.ታ.ኩ.ም በን የሆነው ነገር ጥወት ለሚከተሉት
ከተ አይደለም፡ ነገር ዘን ንጂዴት በነጂዴት
ኑ ይታወቁ በንድ በን ለሚከተሉት ነገር በከል
ጥወት እመጣጥ፤ ይከወጥ ንጂዴት በንና
የነ በከል ይጠበና ንጂዴት ይሁን በንድ
ሮ፡፡

¹⁴ՃԵ ՄՈՒՃՆՈՎԻ ՀՅԱԼ ՄԴ ՀԿՈՎԻ

7+1 $\Delta\omega^1:1:6:$
 22:5: $\Delta\omega^1:1:3:$
1\Phi^1 1:10:5:11:
 6:6:14:20:26:
1\alpha 1:15:16:18
7+2 1\Phi^7:39
7+3 $\Delta\cdot\Phi^1:16:18$
7+4 $\Phi^6:\Delta\omega^6:6:$
 8:2:12:19:20:
 3:23-25:4:31:5:1:
\Phi^1 1:22:
7+5 $\Delta\omega^7:7-11:$
 6:13-23: $\Delta\omega^5:24:$

7:6 ¶⁴:
C⁶: 2:29; 2:4 C³:6
7:7 ¶¹²:
 n020:17 H⁸⁵:21;
C⁶Z⁴: 15:8; 31:
7:8 ¶¹¹:
C⁶Z⁴: 15
7:10 ¶¹⁸:5;
A⁶: 10:26-28;
C⁶Z⁴: 10:5; 10:12
7:11 ¶⁸: H⁹³:13
7:12 ¶⁷:13;
 14:16; C⁶Z⁴:15;
 8:4; F³M³:21; 1 M¹
 T¹:8;
7:13 ¶¹²:
C⁶Z⁴: 6:23;
7:14 ¶¹⁷:21:20;
 C⁶Z⁴: 17:17;
 C⁶Z⁶: 16:11; F³C³:1

7:15 ¶¹ 19:
¶² 5:17
7:16 ¶¹ 12
7:17 ¶¹ 20
7:18 ¶¹ 25:
¶² 5: 24
7:19 ¶¹ 15
7:20 ¶¹ 17
7:21 ¶¹ 23:25
7:22 ¶¹ 1:2:
40:8; 14:6; 3:16;
7:23 ¶¹ 6:16:
¶² 5:17; 14:2; 2:11:
¶³ 4:11
7:24 ¶¹ 6:6; 8:
7:25 ¶¹ 6:16; 22:
2:4; 2:14:
8:1 ¶¹ 34:39:
¶² 1:16; 1:63
8:2 ¶¹ h:8:32:36:
¶² 6:16:18:
7:25; 14:2; 15:45:
7:4
8:3 ¶¹ 7:18:19:
¶² 2:7; 17:5:24:
¶³ 2:14; 17:17; 1:
10:1-4
8:4 ¶¹ 2:26:
20:5; 16:

እኔ እኔ የን ለነበረት እናደ ብርሃ
የተሞቻው መግለጫ የን፡፡ 15መግረጋገዢ
እላውቁም፡ ለማድረግ የጥናልገዢ
እላይርግም፡ ነገር የን የምጠለዢ የን
እርዳሪሁና፡ 16መግለጫ የን የማልፈልገዢ
የማድረግ ከዚና አገት በን እናደ ሆነ
አመሰካሪሁና፡ 17እናደህ ከዚና ይህን የ
ማድረግው እኔ ሪሳ ሰራምና በኋኑ ወሰጥ
የማድረግው ንጂት ነው፡፡ 18በእናደ
ማለትም ንጂትና በሚነው ተኩ ተርሱዎ
ወሰጥ የማግም በን ነገር እናደማይኖር በ
ወቁሉ፤ በን የሚነው የማድረግ የማቅት
አለኝ፡ ነገር የን ለፈጸሙ እኔ ተልሆነ፡
19መግረጋገዢ ልርድዎ የጥናልገዢ በን
ነገር እያደለም፡ ይኩ የን ለማድረግ የጥ
ፈልጋለዢ ከኩ ነገር ነው፡፡ 20አዲርገዢ
የማልፈልገዢ ነገር የማድረግው ከዚና የን
የማድረግው እኔ ሪሳ ሰራምና የማድረ
ገዢው እኔ ሪሳ ሰራምና የማድረ

²¹ՈՌԱԽՍ ԲԵ ՀԿԻ ՀՐՄՑ. ՀՆՅԵ ՄՆ
ՏՎԸՆՔԱՍ: ԵՇԽ-ԹՐ ՈՒ ԿԸ ԼՄՊՐԱԺԴ
ՈՆԱՐԴ: ԻԿ-Դ ԻՆՆ ԵԸ ՀԱ: ²²ՈՊ-ՈՆՌ
ՈՆՊԱՀԱԽԵԱ ՀԿԻ ԽՄՆԴ ՀԲԸՆՉԱԼՈՒ: ²³ԿԿԸ
ԴՅ ՈՒՈԱՔ-Ը ՈՆԴՏ ԱՊՂԱԾ-Ը ԲՆԻՌ.
ՀԴ ՀԿԻ ՀՆՅԵ ՀՆԸՆԴ ՈՊՂԸՆՉԱ: ԻՆՆ
ԹՐԸՆ ՀԿԻ ԵԸ ԲՊՂՎԸ ԱՆ ՀԿԻ
ՈՒՈԱՔ-Ը ՈՆԴՏ Ա. ԱՐՄ. ՀԲԸՆՉԱԼՈՒ: ²⁴ԻՆ
ԹՐ ՈԵՐԴ ԴՈՓԱ ՈՎ ՀՅ! ԻՆՍ ԱՊԴ-Ը
ԻՆՆ ՈՎ ՈՎ ԴՈՓԱ ՈՎ ՀՅ! ԻՆՍ ԱՊԴ-Ը
²⁵ՈՒ-Ք-Դ ՈՀ. ՕՌ-Ո ԻՆԸՆԴ ՈՒ-Ա
ԹՐ ՀԸ ԱՊՂԱ ԵԲԸՆ ԸՆ-Յ:

ՀԵՂԴԱԿԱՆ ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԵՂԴԱԿԱՆ ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ԺԵՐԱԿ ՈՄՅԱԾ ՔՅԱՆ

8 ስለዚህ በከርስቶስ እያወለም የለ-ት
ሁንኑ ገዢና የለቅጥውም፡ የምኑናየቁጥ
የአይወች መንፈሰ እና በከርስቶስ እያወለ
ነበረአተኝ ንዑስት እና እውጥዋኝነትና፡፡፡
3 እና ካውሃ ማስረዳቸ የተኞች ይከተማ ሌሎ
ቁጥ ያልቻለው፡፡ እጻለከብርድ የገዛ ልዩ
ን በከርስቶስ ሰው እምጣል፡ የወጪዎት
መሥቀ ስትና እንዲሆን በሙሉ ሰጠናው፡
በዚህም ተጠሳተኝ በሥራን ካኝ፡፡ 4 ይጠስውም
በሥራ ማይሆን በሙንፈሰ በምንጫለለስ
በደረሰ፡፡ እኔ

¶23 *Мергъ обсъдъ в една обса*

⁺⁵ οερον θεωρια λιγιαντη φημι 25 επων

a18

⁴⁺¹ ՀՅԱՅԵ ԲԻՇԱ ԱՆ ՔԵՐ ԱԽՎ ՀՅԵ ԴԱԼԻ ՏԵՐ
ԿԵՐՍ ՀՅԵ ՄԱԿԱ ԼԵՐ ԱՐԱՎ ԱՐԱՎԻ ՀԱՄ ԵԱ:;
⁴⁺² ԹԵՐ ԴԱԼԻ ՏԵՐ ԱՆԳՈՒՄ ՔԱ: 5:8:9:12:13 Ե.Ա.

የእለትና ሌላ ልቻ ቅዱር
 በቅርብ ደረሰ እንደለ አስቀ በመንም፡
 ተኋኑ በይ ይደኑል፡፡
 28 ቤት የርሃን በምድር አይ፡
 በጥተነትና ለመጨረሻ ሆኖ ይፈጸማል
 29 ይከውም ወደም ስል አሳይሬስ
 እንዲ ተኋገዣ ነው፡፡
 “የሰራዋት ጊዜ ካር የሚቀርቡን
 እንዲ ለሰም በሁን ነበር፡፡
 ገዢናም በመስልና ነበር፡፡”

የኢትዮጵል እስጣመን

30 አጭሃይሁ ሚኒን እንበላ? በለምሃጥ የሚመዘገብ
እኩዎች ላደደቅ ያልደሰው-ት አስተባቢ አተ-
ቂ፡ 31 ገር ማን የደረሰቸው ስነ የተከታታይ
ተለት-ት አሳራለአ አላተኞቸው፡፡ 32 ይህ ለማግ
ማን? በለምሃጥ ልይሁን ለመሆኑ እንደ ሆኖ
እኩርያው በመቀመር ሰላ ተከታታለት ነው
እኩርያው፡ “በጣምናኩርያው ይጋጋይ” ተስናከለ፡፡

33 ይህም፣

“እነዚ፣ ለምቻን እንዲደርቀቁ-
የሚደርጋው ይጋጋይ፡፡

እንዲወደቀ የሚደርጋው ሰላት፣
በጽዋን ልይ አስቀምማለሁ፣
በእርስዎም የሚፈጸማውን አያጭርም”
ተስለ እንደ ተረጋኝ ንዑስ፡፡

10 መንድምጥ ሆይ ስለ አስራ-እገዥ
የሆነ የልቦ ምትና፡ አግባብነቱም
የምንለምነው እንዳደረሰ ነው፡፡ ተስተካክለሁ
ቀፍታዊ እንደ ሆኖ ስለ እርስብ መመዘኛ
እቻለሁና፡ ቅፍታዊው ገን ካስወቃቄ
የተኞች እድልለም፡፡ የከባበሪነቱ የሚጠኑ
ማውን ቁድቅ ስላለውቅና የረዳቶችን ቁድቅ
ለመመሩረት ስለ ፈለጥ፡ ለተስተካክለሁ
ቁድቅ አሳተኗለም፡፡ ባለሙያምን ሆኖ ቁድቅ
ይህን እንደ ክርስቶስ የአሁን ፍጤማ
ነው፡፡

5መ-ሰ. በአሁን በተኋላ የሚወችን ይደቅ ሲታል እና ይርሱ ይፈጸማል” ይላል፡ የነጻምንት የሚወችን ይደቅ ማንኛውም ይፈጸማል፡ “በላይ ማንኛውም ይደቅ ማንኛውም ይፈጸማል? አት-በአ፡” ይህ ከርስጥናንድ ማግዴርና ነው፡ ⁷“ወያዥ መጽ ተቀብ ማንኛውም ይፈጸማል? አት-በአ፡” ይህም ከርስጥናንድ ከመ-ታኑ ለማውጣት ነው፡ ⁸ገኘ ማንኛውም ይፈጸማል? “ቍለ በአጠቃላይ ነው፡ በአቶናኩ በላይሁም ወሰተ ነው?” የጥንቃባዕስው-ም የአጠቃላይ ተከራክሩ ይፈጸማል፡ ቅል ይህ ነው፡ ⁹“እ.የለ-ሰ. ተ-ታኑ ነው” በሉህ በአቶናኩ ተተመሳሳሪ፤ እነዚህ ከባክርም ከመ-ታኑ እንዲሰነድው በላይሁም ተተመናል፤ ተደኝነህ፡ ¹⁰የጥንቃባዕስው-

9:28 **λ**α10:22:
23
9:29 **η**ρ19:24-
29; **η**ε29:23;
λα1:9; **λ**ι19:
λα50:40; **φ**δ5:4
9:30 **ε**πα3:1;
1:17:3; 22:4:5:13;
10:6; **η**α2:16;
λα3:9; **θ**η11:7
9:31 **η**ε6:25;
λα5:1:1;
ζηη10:2:3; 11:7;
11:5:4
9:32 **λ**ατ2:8
9:33 **λ**α8:14;
28:16; **ε**γ10:11
1:8 **τ**2:6:8
10:1 **σ**ην20:4
10:2 **δ**ην21:20
10:3 **ε**πη1:17:
9:31
10:4 **ε**πη7:1-4;
3:22; **τ**η3:24;
10:5 **η**λα18:5;
ηη4:1:6:24;
9:29; **η**η9:19:16;
λα5:3; **η**η20:11;
13:21; **ε**πη7:10
10:6 **η**η30:1:2;
ζηη9:30;
10:7 **η**η30:1:3;
δηη2:24
10:8 **η**η30:1:4
10:9 **η**η10:10:32;
ρηη13:13:3:15;
δηη2:24;
ληη11:14

10:11 *הַ*וְ28:16;
*כִּי*וְ9:33
10:12 *מִתְ*בָּ28:18;
*כִּי*וְ3:22; 29:
10:13 *הַ*אֲ2:32;
*הַ*וְ2:21;
10:15 *הַ*וְ52:7;
*גִּנְעֹל*1:5
10:16 *הַ*וְ53:1;
*הַ*וְ4:2; *רְ*בָּ1:38
10:17 *וְ*תָּ3:25;
*הַ*וְ3:16
10:18 *מִתְ*וְ19:4;
*מִתְ*בָּ24:14; *כִּי*וְ1:8;
*הַ*וְ1:6; *כִּי*בָּ1:10
10:19 *וְ*תָּ32:21;
*כִּי*וְ11:11; 14:
10:20 *הַ*וְ45:1;
*כִּי*וְ9:30
10:21 *הַ*וְ45:2;
*הַ*כָּ35:17
11:1 *וְ*תָּ26:44;
*וְ*מְ12:22;
*מְ*וְ94:14;
*הַ*סְּ31:37; 33:24-26;
*בְּ*פְּ11:22; *דְּ*אָ3:
11:2 *פְּ*1:
*כִּי*וְ8:29
11:3 *וְ*תָּ19:10:14;
11:4 *וְ*תָּ19:18

ՈԱ-ՌՍ ՀԹՄՆ ՆՓ: ՔՊԴ-ԸԿՎԹ ՈՒ
ՔՍ ՄՈՋԻՀԱՍ ԽՄ-Գ: ¹¹ՄՈՋԻՒԵ ՀՀՅԾՊ,
ԱՓ-: “ՈԱԾՈՒ ՔՊԸՔՄԴ Մ-Ը ԱԲԸ
ԾՐՄ:” ¹²ՈՒԽԸՆ-ԸԳ ՈՒԽՏԿՈ ՄՈՒՒԸԱ
ԱԲՐԻԴ ՔՊՄ: ՀՀՅՑ ԵՒ ՔՍ-Ը ԵՒ
ԽՄ-Գ: ՔՊԸԼՄՄՈՒԴ-ԳՄ ԱԽՈՒԲ ՔԸԿԻԱ:
¹³ՔՊԵ-Դ ՈՊՐ ՔՊԸՄԸ Մ-Ը ԸԸԾԱԳ:”
14. Ե. Ք. Ք ՔԱՄԿՈՒԴ-Դ ՀՀՅԾԴ ԱԲԸԿՎԹ
ՔԵՐԴ-ՃԱ? ՈՈ ՀԾԾՈՒ ԳԵՐԱՄ ՀՀՅԾԴ
ՔՊԴ-ՈՒԺԱ? ՈՊԻ ՂԵՐՄԸ ՀՀՅԾԴ ՄՈՋ
ՄԴԴ ՔԸԴԱ? ¹⁵ԿԱ-ԴՐԻ-Ո ՀՀՅԾԴ
ՄՈՋՈՒ ՔԸԴԱ? ՔՄՄ: “ՔՊԸՄԸԾԴ-Դ
ՔՊԸՔՄՄ ԱՊԸԾԴ ՀՀՅԾԴ ՔՊԸԴ ԳՎԹ:”
Դ-ՈՈ ՀՀՅԾ ԳՎԹՄ ԽՄ::

**“ঝুঁঝুঁ পুরুষে স্ব-ত
ফুটফুট লাহু ঘুরু ঘুড়ি তপুজ?::”**

**১৯ ঝুঁঝুঁ লাহু ফুলু:: লাহু লাহু
লাহু ফুলু ঝুঁঝুঁ? পুরুষে মুনু
লাহু লাহু::**

“Հայու ՊԱՄՒՆԴԻ ՀՈՓԴՔՎԱՆ: սղութՎԱ ՈՂԱՎՈ Հայու
հօփոգքՎԱՆ:”
20 ՀԱՐՑՈՎ ԱԾԳԵՐԴԻ:
“ՂԱԸԼԴՐՅ ՀՐԴՆՈՒ:”
ՂԱԹՔԻ ՀՈՅ ՂԱՏՍԱԴՎՈՒ:” ՔԱԱ:
21 ՈՂ ՀՈՇԽԱ ՄՐՅ: “ՔՅՄՔՅԱ ՀՈՅ ՔՅՄՔՅԱ ՀՈՅ ԱՀԱԿՈՎ:”

ለእግዥአዊር የወደፊት ከፍ ማን ነው?

ԺԵՓ ՄԱՐԳԻԴԻ

12 ՀՅՈՒՅՆ ՄՅԱՅԹԻ ՄՅԵ: ՃՎ
ՔՄ-Ն ՔՅՈՒՆ ՀԱՊԱԼԱԲԵՅ
ՔՅԱՅՐՈՅ ՀԵՐԹ ՄԱՐՎՈՅԻ ՀԵԾԸ
ԺՎԱՆ ԱԽՅ: ԱԱՊԱԼԱԲԵՅ ԸՆ
ՀԱՄՄԸ ԴՅԱԼՄ: ԸՆՄ ՀՅՅ ՂԱ ՀԱ
ՔՐՅԱ-Փ ԸՆ-ԴՄ ՀՅՄԱԼԻՀ-ԸՄ Կ
ՀՄԱԼԻԳՅ: ԶՈ ՔՅԱՅՐՈՅ ԳՅ
ՔՄԱՅՐ-Ն ՔԱՊԱԼԱԲԵՅ ՃՎՈՅ ՊՅՅ
ՄՆ Ճ-ԴԳ-ԸՄ ԺՎԱԿ 1
ՈԱԽՄՅԵՀ-ԸՄ Մ-Ճ-Զ ԴԱՄՈՐ Հ
ԸՆՅ ՅԱՄ Ճ-ԴՄՈՅ:

፩፭፻

14 የመግለጫዕችሁን መርቁ: መርቁ እ
እኔታገዣ፡፡ 15 ይል ከሚረጥው ወር
ደበቻቸህ፡ ከመሆነዎም ወር አብዛ፡፡ 16
በርዳቻቸህ በመሳማማት ነፃ፡፡ በቀ
ኬው ወሰተ ክለ ወር አብዛቸህ ለመ
ፈቅዱ እንዲ አጥተ ሰሩ፡ በራሳቸ
አከመከ፡፡

1136 **C^m**16:27:
1**F**C8:6:11:12:
A.3:21: **F**4:1:16
1**m**,**P**1:17:
1**K**T5:11:**d**Q2:10:
EU-1:25:**L**A5:13:
7:12

12:1 כֹּוֹן 6:13;
16:19; הַלְּאָ 4:1;
14:6 20:
1&2 תְּ 5:11;

12:2 הַלְּאָ 4:23;
5:17; **1&בְּ** 1:20;
2&כְּ 10:2;
1&מְ 5:4; **1&תְּ** 1:14;
1&הְ 2:15;

12:3 כֹּוֹן 15:15;
1&פְּ 15:10; **תְּ** 2:9;
הַלְּאָ 3:7; 4:7;
1&תְּ 4:10:11;

12:4 כִּי 12:12-14;
הַלְּאָ 4:16

12:17 *Phi*19:
*P^a*420:22+24:29:
 2*Phi*8:21

12:18 *Phi*C9:50:
*C^a*214:19

12:19 *Phi*17:
*H*450:19+*A*19:18:
*H*432:35:
14:26-26:10:
*P^a*420:22+24:29:
 94:1+*K*51:36

12:20 *HO*23:4:
*P^a*25:21+22:
*Phi*5:44+*A*:*P*6:27

¹⁷ለማግኘው ክፋት በዚት አጥቃለሁ፡ በዚው
ሁሉ ፈት በን የሚኖሩን ንገ ለማድረግ
ተታ፡ ¹⁸በታታቸው በብዕት-ቻ ካውቃው
ሁሉ ዝር በላላም እና፡ ¹⁹ውቆዬች ሆይ ለእነ
ዕለቱ ቅመ ፈጻታ ስጻ እንዲ አጥቃለሁ፡
“በዋል የኩስ ነው፡ እኔ በደራሱትን አመል
ኩሉ፡” ይልል ጥሩ ተብሎ ተጽሪአል፡
²⁰የፈቅድበት

“በተችሮ በፋይ እባላዎች

በመግኘት አጠቃላይ::
ይህን በማድረግ ማሆኑን የእሳት ፍቃድ
በረሰብ ገዢ ተከምራለሁ::”

21 ከፋኑ በመልካም እስንዳ እንዲ በከፋ
እተሰነድ::

ገብረ ማልጻናትን መታዘዣ

13 የጥናውም ስው በሥልጣን ገለት
ቅመጥናት መግዛት ይጠዋል፡ ካላቸ
ለአበበው ካልሆነ በርር ሥልጣን የለም፡
የል-ት-ም ስለ ሥልጣኝ በእጣዕስና የተ
ገሙ ፍቃው፡፡ ²ስላዘሁ፡ በባለ ሥልጣን
የረ የማያያዥ በእጣዕስና ሥርዓት ገይ
ማማዥ ነው፡ ይህን የማያያደርግ-ት-ም በራ
ጥቶው ላይ ፍርድና የሚሰላ፡፡ ³የነፃት ክ-
ለማያዥ እንዲ መሳካም ለማያያደርግ የማ
ያስፈሩ እያደለምና፡፡ ስለ ሥልጣንን እን
ቻት-ኩል ተሳል-ለሁን፡ እንተዋለም መሳካ
ሙን እናርሱ እርሱም የመስማማሸል፡ ⁴እርሱ
ለለንት መሳካሙን ለማድረግ የእጣዕስና
አገልግሎት ነው፡፡ ነገር ገን ክፌ በታደርግ
ኩል፡ የማያያደርግ-ም ሲኖሩን በነገቱ አልተ-
ቀም፡ ክፌ የማያያደርግ-ም ለመቀጥት
የቀጣ መሆኑም የሆነ፡ የእጣዕስና አገ
ል-ኩል ነው፡፡ ⁵ስላዘሁም ተሞትኑ በመኖራት
በቻ የይሆኙን ለገንዘብ ስላል ሥላለ ሥል
ጣኝ መግዛት ተገብ ነው፡፡
መግዛት የምትኩፍለት-ም ደንብ ለሚሆ
በለ ሥልጣኝ፡፡ በዚህ ተግባር ላይ የተመማኑ
የእጣዕስና አገልግሎት ፍቃው፡፡ ⁷ለለየ
ቻንዳ የሚገባውን ለጠና፡ ባብር ካሁን ባብ
ርኩል፡ ቅረጥ ከሆነም ቅረጥ፡፡ መራሬት
ለማግባው መራሬት-ም፡፡ ክብር ለማግባውም
ከብርን ለሞ፡፡

ԴԱՓ. ԴՔԸՐՀԱԾ ԴՔԸՐ

8ՀՃՈ ԱԾՃԴՄ. ԻՄՊՔ. ԱՓԸ ՔԹԴՅՐ

13:1 ԱՅՀ:2:11 4:17:ՔԻ:19:11: ԵՒ:3:1:1&Պ:2:13: 14:
13:2 ԽՈ:16:8 13:3 1Ա:Պ:2:14 13:4 1:Պ:0:4:6
13:5 Պ:Պ:2:24:21:22 13:6 Պ:Կ:2:21:17 13:7 Պ:Ե:7:25:
22:7:21:Ա:Պ:23:2 13:8 Պ:10: Պ:Ե:5:43:
ԽՈ:13:3:Պ:Օ:3:14

ω_1 $\vartheta_{\rho,\mathcal{G}^0}$ $\omega_{\mathcal{G}^0}$

፳፻ ወይም እንደ አገልግሎት ተግባር

¹⁶ ՈՅԹ ԱԴՐԻ ՄԵ ԱՌԱՅՈՒ ԳՈՅՆ

13:9 הַ ^ו_ת20:13-15:
 17:1^ו_ת5:17-19:21:
הַ19:18:
וְ5:43:3 7:12
13:10 הַ 8:9
13:11 הַ כְּ7:29-
 31:10:11:
הָ5:14:1 הַ 5:5:6:
 1:5:8^{וְ}1:8:ת:4:7:
 1:5:ה:2:8^{וְ}2:10:
13:12 הָ 5:11:
 6:11:13:11^{וְ}5:8:
הַ10:25:
13:13 הַ פְּ21:34:
 7:5:20:21:
הָ5:18:1^{וְ}ת:4:3
13:14 הַ ס:27:
 5:24:הָא:4:24:
בְּ3:10:12:
14:1 כְּ וְ15:1:
 1:כְּ8:9-12:9:22
14:2 הַ 14:
14:3 הַ 10:13:
הָ18:9^{וְ}בְּ2:16
14:4 הַ בְּ7:
14:5 הַ 10:10:
הַ2:16
14:6 הַ 14:19:
 1:כְּ10:30:31:
מְת:4:3:4
14:7 הַ כְּ5:15:
 7:2:20
14:8 הָ א:1:20
14:9 הַ דְּ10:42:
 2:כְּ5:15:
הָ1:18:2:8:
14:10 הַ 3:
14:7 הַ 1:2^{כְּ}5:10
14:11 הָ 49:18:
 45:23:הָא:2:10:11
14:12 הַ ל:12:36:
 1:הָ4:5
14:13 הַ 1:
הַ7:1^{בְּ}2:כְּ6:3
14:14 הַ בְּ20:
 1:דְּ10:15:
14:15 הַ 8:7
14:16 הַ 20:
הָ5:2^{בְּ}8:11
14:16 הַ כְּ10:30:
14:17
הָ3:2:17:
כְּוְ1:5:13:1^{בְּ}כְּ
 8:8^{וְ}5:22:
14:18 הָ פְּ2:
 5:2^{בְּ}הָ24:16:
 2:כְּ8:21
14:19 הָ נ:34:14:
כְּוְ1:2:18:15:2:
 1:כְּ7:15:14:3-5:
 12:17:26^{בְּ}כְּ1:2:
 19:1^{הָ}ל:4:12:29:
 2:מְ9:22:
הַ0:12:14:
14:20 הַ 13:
 14:15^{וְ}דְּ10:15:
14:20 8:9-12
14:21 הַ בְּ5:29
14:22 1:רְה:3:21

“ እኔ ስላም ዘዴና፡ ”
“ ገብረ በለም ስለ ለለ ይጠበኩል፡ የሚለውን ስለ ለመስጠት የሚከተሉት ውስጥ ተደርጓል፡”

12 በለሁ እያንዳንቃቻችን ስለ ልማት
ለአጠቃላይ መልስ እንሰጣለን፡

13 በለሁ እርስ በርሃቶኝ እንደ በለው-
ገብረ ከመፈረድ እንቀበበ፡ በለሁ ንግድ የን
በመደምህ መግለጫ፡ ገብረ የመሰናኞቸ ደንብ ወይም
ወጥመድ እንዳታሳቀም ቅርጫው
አሳባ እድርጋ፡ 14 በረቱ በእያስለ ሆነ
በራሱ የእውቅና የልሁም የሚገኘው እንደ
ለለ ተረድቷል፡ ንግድ የንግድ እንደ ስው-
አንድና ንግድ የእውቅና እንዳለሁም የሚችለው
ከሆነ፣ የ ንግድ ለእርስ የእውቅና እየደለም፡፡

15 ወጪናም በምት-በላው የሚገኘው የሚችለን
ከሆነ፣ በፍቅር አላተመለሰሁም፡ ከርስቶስ
የሞተለትኝ መግለጫሁን በመ-በላሁ አታጥ
ኋው፡፡ 16 መልካም ነው በለሁ የምት-በላው-
ኋው ከፌ ተብሎ እንዲኖሩ አታጥርጋ፡፡

17 የአጠቃላይ መግለጫሁን በመ-በላሁ ቅጽ-ሰ
ሆነ ቁድቃ፡ ለለምና ቁጥት ነው እንደ፡
የመ-በላኝ የመ-በላኝ ቀረቡ እየደለም፡

18 በለሁ ሁኔታ ከርስቶስን የሚችለን ላይ
አጠቃላይናን ያለ የወቃድና፡ በለው-ም
እንደ የተመስገኙ ነው፡፡

19 በለሁ ለላም የሚገኘውንና እርስ
በርሃቶኝም የሞት-ገንዘብነትን ማንኛው-ንም
ተረት እንደርጋ፡ 20 ለማመሰ ለተላ የአጠ-
ቃላይናን ሥራ አታጥርስ፡፡ ሁሉ የእውቅና
ነው፡ ንግድ የንግድ ለለው- ስው- የመሰናኞቸ
የዝኑኝት የሚሆኝውን መ-በላት ለአሁተት
ኋው፡፡ 21 ለውጭናም መሰናናል ማኑኝት
የሚሆኝውን ሥርዓት አለመ-በላት፡ ወይም
አለመ-በላት፡ ወይም እንዳት ንግድ አለ
ማድረግ መልካም ነው፡፡

22 እንጂና የስ ስለ እኩለሁ ንግድ ያለሁ
እውነት በእንተና ለአጠቃላይና መከናል
የተመበቀ ይህን፡ ተከናል ነው በለው-በተቀ
በለው-ኋው ሲሆን የሚይ-ከናን የተዋሪ
ስው-ኋው፡፡ 23 ንግድ የንግድ የሚመ-መር ስው-
በጠና በእውነት ለሰላሁና፡ ተፈጻሚበት-አል
በአውነት የልተደረገ ሁሉ ነጠናት ነው-ኋ፡፡

15 እኛ በርሃቶች ሆኖ፡ የደካሞችን
የፈልጊት መስከና እንደ ልማት
ማስደረሰት የለበኝም፡፡ 2 እያንዳንቃቻችን የል

15 እና በርካታ የሆኑን የአከባቸውን
የፈረሰት መስጠና እንዲ ልማትን
ማስደረሰት የለበኩም፡ የእያንዳንዱን በልን
14:23 ቁጥር 15:1 ምክንያት 14:1+14:5; 14: 15:2 ምክንያት 14:29;
1:4ዚ 10:24፡

፭፲፪ ወይም ለመተዳደሪያ ተደርጓል
፭፲፫ ወይም የሚሸጠው ነገር

ለጊዜና ለማንኛውም አርብ-ጥም ለመተቀም
ደሰ የሚያስተካክል ነገር ማድረግ ይበላናል;
³ ከርስቶስ ደሰነት ያለ አለበትምና; ነገር
ግኝ “አንተና የሰራበበት ስራው በእኔ ሌይ
ደረሰበሱ” ተብሉ እኩል ተቋሙ ሆነበት::
⁴ በቅርቡና ቅዱሳት መግኑፍት በማግለጫ-ት
መግኑፍት ተብሩ እኩል የጊዜናን፤ ቅዱም በሌ
የተዋሪው ሁሉ ለተሞሁርታቸው ተቋርቃል::
ጀርባ-ታኑና መግኑፍትን የሚሰጥ አምሳካይ
ከርስቶስ አያዘበኝ ስትተተለ; በመከላከል-ሁ-
የኢትዮጵትን መንፈሰ ይሰጣችሁ; ይግባኝ
ወም በእኔኝ ልቦኝ በእኔኝ እና ሆኖም፤
የጊዜናን የአየሮስ ከርስቶስን አምካከል
አብት ታካሚነ በንድ ነው::

**“ՀՈԼԱԾ ՈՒԽԻՎՈ ՄԵԿԻՆ ՀՄՈՐԴՇԱԸ-
ԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄԱՀԱՍ-”**

“Հիման Մթի իմաստը շահագութեան է”

“አቶ” ይላል፡፡
11 እና ጥሩ ተያወች፡፡
“እስከብዱ ሁ-ቶሁ ገዢን አመሰግኩ፡፡
አዝሙ ሁ-ለ ወድሉ-ት” ይላል፡፡
12 አደረሰሰም እንዳሁ፡፡
“በአሁበቶ ሁ-ለ ፊይ የሚገኘው፡፡
የእኔ ሆኖ ይመጣል፡፡
በእርስዎ እስከብ ተሰራ ያደርጋለ”
የልሁ፡፡

¹³በኢትዮጵያ በመተዳደሪያ የተሰኔ አምባክ
እስከተኛው ስለምንም ሁሉ ይመሱታል፡ ይህ
መም በመተረሰሰ ቅዱስ ጥሩ ተሰኔ ተቻራ
ቀርቡ እንደሆነበትም ነው፡፡

የኢትዮጵያ አገልግሎት የህንጻው እውለዎ
 ፲፪ወንጀልምና ሆኖ እናንተ ሰራተኞቸው በዚ
 እናት የተሞላችሁ፣ በዕውቀት ሁሉ እንደ
 ተዋጥቷልኝ እንዲ ለለዕዢ ለመሆኑ ተፈጻሚ
 ያልተሆሱ መሆናችሁን እኔ ሰራ እርግጣቸ
 ሆነናለሁ:: ፲፫ወንጀልምና በሰጣቸ ጋዜ
 መረጃታ፣ እናደ ገዢ በሳሳይችሁ ኮንድ
 በእንደንደረሰ ገዢዎች ላይ በድርጅት የኩኬሁ
 ማቃቄ ስት:: ፲፬ወንጀልምና ወንጀል
 የከነስተኛ ተግባር፣ ለአካላዊ የከርስቲያን
 እያወሰን አገልግሎት ለመሆኑ ነው፣ ይገዢም
 አካላዊ በመንጠረዡ ቅዱስ ተቀብሪው በኩኬዎ

15:3 *מִנְחָה* 9:3
2:4 *כָּבֵד* 8:9
15:4 *כְּבָשׂוֹן* 23:24
15:5 *כְּבָשׂוֹן* 12:16:
1:4 *כְּבָשׂוֹן* 1:10:
2:4 *כְּבָשׂוֹן* 13:11:
לְאַתָּה 4:3 *לְאַתָּה* 2:2:
לְאַתָּה 1:14 *לְאַתָּה* 3:8
15:6 *מִנְחָה* 34:3:
לְאַתָּה 1:6
15:7 *כְּבָשׂוֹן* 14:1
15:8 *מִנְחָה* 15:24:
לְאַתָּה 3:25 *בְּשָׁמֶן*
2:4 *כְּבָשׂוֹן* 1:20
15:9 *כְּבָשׂוֹן* 22:50:
מִנְחָה 18:49:
לְאַתָּה 8:4 *כְּבָשׂוֹן* 29:
15:10 *מִנְחָה* 32:43:
לְאַתָּה 66:10
15:11 *מִנְחָה* 117:1
15:12 *לְאַתָּה* 11:10:
לְאַתָּה 55:5 *לְאַתָּה* 21:
15:13 *כְּבָשׂוֹן* 19:
כְּבָשׂוֹן 14:17:
1:4 *כְּבָשׂוֹן* 2:43:20:
לְאַתָּה 0:5
15:14 *לְאַתָּה* 5:9:
2:4 *כְּבָשׂוֹן* 28:T1:21:
15:15 *כְּבָשׂוֹן* 12:3
15:16 *כְּבָשׂוֹן* 19:
לְאַתָּה 66:20:
לְאַתָּה 5:15 *כְּבָשׂוֹן* 1:1

15:17 $\Delta\Delta 3:1$
 $\delta\Omega 2:17$
15:18 $dv^* 15:12$
 21:19; $C^*\Omega 1:5$
 16:26
15:19 $\Phi^* 13:1$
 $\Phi\Delta 4:48$
 $\#H 22:17-21$
 19:11; $2\Phi C$ 2:12
15:20 $C^*\Omega 1:15$
 $\Phi^* C 10:15-16$
15:21 $\Lambda 5:22:15$
15:22 $C^*\Omega 1:13$
15:23 $dv^* 19:21$
 $C^*\Omega 1:10-11$
15:24 $\Phi^* 28:1$
 $1\Phi C 16:6$
 $\#F 3:13$
15:25 $dv^* 19:21$
 24:17; 19:13
15:26 $dv^* 16:9$
 18:12; 12:14-17
15:27 $1\Phi C 9:11$
15:28 $\Phi^* 24$
15:29 $C^*\Omega 1:10$
 11
15:30 $2\Phi C 1:11$
 $7\Phi 22:1\Phi 1:8$
 4:12
15:31 $\Phi^* 25:1$
 $\#H 9:13+24:17$
 $2\Phi C 1:10-2\Phi C 3:2$
 $2\Phi P 3:11-2\Phi P 2:9$

እኩስ በዚህ ተቀባይነት ያለው መሥራቅዎች
እኩልሆነ ነው::

17በላይሁ እግዢያዊዎን በማገኘነት በከርስቲ
ቶስ አያዝና እመካለሁ:: 18በተተገኙሁ-ተና
በአደጋሁ-ተና ገዢ አሳይቷል ለሚገኘበት
እኩልታዴክ፡ ከርስቶስ በእኔ ሆኖ ክፈልጉሙ-
በው ላይ ገዢ ለመኖገኗል እልፈጥም::
19ይህም የዚሁው በመጀመሪያ ቅድስት ገዢ::
በዚሁው ላይ ቅድስት ገዢ:: በዚሁም
ሁኔታ ክሳያልኝም እስከ እዋቅቸዋን ተረጋ-
ደረሰ የከርስቶስ ወንደል ፈጽም ስለከ-
እሉ:: 20ለአዎ በጣለው መሠረት ተደ
እኩልገኘነ በዚ:: ከርስቶስ ባልተመረስት-
በኝ ወንደልን መሰከብ የወጪኑ ምቻቸ
ኝ:: 21የልቀቃም::

“በለ አርብ የልተኞገቻው ያያለ፡
የልሰመም የልተውሉለ” ተብሎ
እናን ተሻረ ነው፡፡
“በዘመኑም የዚኒሱት ወደ እናንተ እንዳል
መጣ ስዕስ ገዢ ተከላከልሁ፡፡

ԸԳՈՅ ԱՄԴԱՐՆԻԴ ՔՁՎԱՆՈՆ ՃԳԲ

³⁰ወንድታዋቸ ሆይ: ለላ እኔ ወደ አጥቃክ
በዚህ በመግለጫ የተጠፊለው አርር እንደ
ተሆኑ በተታትኝ በአየሁስና ከሰነድናኝ በመ
ገልጻ ፍቅር እለምናችሉሁ:: ³¹በይሁ-ዳ

ለመጀመሪያ የአዲስ በትኩረም ስራውን አያዝና የሚከተሉት ደንብ ይዘጋል፡፡